



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አስራስድስተኛ ዓመት ቁጥር 56  
እዲስ አበባ ነሐሴ 23 ቀን ፳፻፩ ዓ.ም.

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

16<sup>th</sup> Year No. 51  
ADDIS ABABA 23<sup>rd</sup> August 2010

ማውጫ	CONTENTS
ደንብ ቁጥር ፳፻፱/፳፻፲፩ የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ .....ገፅ 5500	Regulation No. 189/2010 Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration and Control Authority Establishment Council of Ministers Regulation .....Page 5500

**የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፱/፳፻፲፩  
የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ  
አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን ማቋቋሚያ የወጣ  
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ**

Council of Ministers Regulation No.189/2010  
**COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO  
ESTABLISH THE ETHIOPIAN FOOD, MEDICINE  
AND HEALTH CARE ADMINISTRATION AND  
CONTROL AUTHORITY**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ  
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስራጸሚ አካላትን ሥልጣንና  
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፳፻፩/፳፻፲፩  
(በአዋጅ ቁጥር ፳፻፲፩/፳፻፲፩ አንደተኛው) አንቀጽ ፭ እና  
፬፱ እና በምግብ፣ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ  
አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር ፳፻፩/፳፻፲፩ አንቀጽ  
፪(፵፫) እና ፶፭(፭) መሰረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

This Regulation is issued by the Council of Ministers  
pursuant to Article 5 and 34 of the Definition of Powers  
and Duties of the Executive Organs of the Federal  
Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No.  
471/2005 (as amended by Proclamation No. 603/2008)  
and Article 2(43) and 55(1) of the Food, Medicine and  
Health Care Administration and Control Proclamation No.  
661/2009.

**፩. አጭር ርዕስ**  
ይህ ደንብ የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒትና  
የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን  
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር  
፳፻፱/፳፻፲፩ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**1. Short Title**  
This Regulation may be cited as the "Ethiopian Food,  
Medicine and Health Care Administration and  
Control Authority Establishment Council of Ministers  
Regulation No. 189/2010".

**፪. ትርጓሜ**  
የታላቅ አገገብ ልላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ  
በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

**2. Definitions**  
In this Regulation unless the context otherwise  
requires:

- ፩) "አዋጅ" ማለት የምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና  
ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር  
፳፻፩/፳፻፲፩ ነው።
- ፪) "ምግብ"፣ "መድኃኒት"፣ "የጤና ባለሙያ"፣  
"የህክምና ባለሙያ"፣ "የጤና ተቋም" እና "ክልል"  
በአዋጅ አንቀጽ ፪ የተሰጣቸውን ትርጉም  
ይይዛሉ።
- ፫) "የመድኃኒት ባለሙያ" ማለት አገገብ ባለው  
አካል የሙያ ስራ ፍታይ የተሰጠው ፋርማሲ  
ስት፣ ድራጊስት ወይም ፋርማሲ ቴክኒሻን ነው።

- 1/ "Proclamation" means the Food, Medicine and  
Health Care Administration and Control  
Proclamation No. 661/2009;
- 2/ the terms "food", "medicine", "health  
professional", "medical practitioner", "health  
institution" and "Region" shall have the  
meanings assigned to them under Article 2 of the  
Proclamation;
- 3/ "pharmacy professional" means a pharmacist,  
druggist or pharmacy technician licensed by an  
appropriate organ;

የንዓ.ዋ.ጋ Unit Price 3.35

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፳፻፲፩  
Negarit Gazeta 80001

ፀ) "ሚኒስቴር" እና "ሚኒስትር" ማለት እንደትደም ተከተሉ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ሚኒስትር ነው።

ፎ) ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው ስነጋገር ሴትንም ይጨምራል።

**፫. መቋቋም**

፩) የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን (በዚህ በጋላ "ባለሥልጣን" እየተባለ የሚጠራ የሥነ ሰውነት ያለው ራሱን የያዘ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቋሟል።

፪) ባለሥልጣኑ ተጠሪነቱ ለሚኒስቴሩ ይሆናል።

**፬. ዋና መሥሪያ ቤት**

የባለሥልጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በማንኛውም ሥፍራ ትርጉሟዲ መሥሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል።

**፭. ዓላማ**

የባለሥልጣኑ ዓላማ ፡-

- ፩) የምግብ ደህንነትና ጥራትን፤
  - ፪) የመድኃኒት ደህንነት፣ ፈዋሽነት፣ ጥራትና አግባባዊ አጠቃቀምን፤
  - ፫) የጤና፣ የህክምናና የመድኃኒት ባለሙያዎችን ሙያዊና የሰነ-ምግባር ብቃትን፤
  - ፬) የጤና ተቋሞችን ድርጅታዊ ብቃትን፤ እና
  - ፭) የሀይጄንና አካባቢ ጤና አጠባበቅ ለጎልና ለሕብረተሰብ ጤና ተስማሚ መሆኑን፤
- በማረጋገጥ የተጠቃሚውን ጤንነት መጠበቅ ይሆናል።

**፮. የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባር**

፩) ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡-

- ሀ) በአዋጅ አንቀጽ ፱ የተመለከቱትን ሥልጣንና ተግባሮች በሥራ ላይ ያውላል፤
- ለ) ለሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ ያስከፍላል፤
- ሐ) የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በራሱ ስም ይከላከል፤ ይከሰላል፤
- መ) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚረዱ ሌሎች ህጋዊ ተግባሮችን ያከናውናል።

፪) ባለሥልጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ከሥልጣንና ተግባሩ በክፍል አግባብ ላላቸው የክልል አካላት በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

4/ "Ministry" and "Minister" means the Ministry and Minister of Health, respectively;

5/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

**3. Establishment**

1/ The Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration and Control Authority (hereinafter the "Authority") is hereby established as an autonomous government office having its own legal personality.

2/ The Authority shall be accountable to the Ministry.

**4. Head Office**

The Authority shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as may be necessary.

**5. Objectives**

The objectives of the Authority shall be to protect the health of consumers by ensuring:

- 1/ food safety and quality;
- 2/ the safety, efficacy, quality and proper use of medicines;
- 3/ competence and ethics of health professionals, medical practitioners and pharmacy professionals;
- 4/ the standard of health institutions; and
- 5/ the hygiene and environmental health protection suitability for individual and community health.

**6. Powers and Duties of the Authority**

1/ The Authority shall have the powers and duties to:

- a) exercise the powers and duties provided under Article 4 of the Proclamation;
- b) collect service fees;
- c) own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;
- d) perform other lawful activities as may be necessary for the attainment of its objectives.

2/ The Authority may, where it finds it necessary, delegate part of its powers and duties to appropriate regional organs.



**፮. የባለሥልጣን አድጋሚ**

ባለሥልጣን፡-

ሐ/ አማካሪ ቦርድ፤

ከ/ በመንግሥት የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተር እና ሁለት ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና

ለ/ አስራላገው ሠራተኞች፤ ይኖራቸዋል።

**፯. የአማካሪ ቦርድ አባላት**

ሐ/ የአማካሪ ቦርዱ አባላት በዋና ዳይሬክተሩ አቅራቢነት በሚረዱት ይሰየማሉ። የአባላቱ ስብዕርም፡-

ሀ) ከቤና ባለሙያዎች ማህበራት፤

ለ) ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፤

ሐ) ከተጠቃሚዎች ማህበራት፤ እና

መ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ማህበራት፤ ተቋማትና ባለሙያዎች፤

የተውጣጣ ይሆናል።

ከ/ የቦርዱ ሰብሳቢ ከአባላቱ መካከል የሚሰየም ይሆናል።

**፱. የአማካሪ ቦርዱ ተግባርና ኃላፊነት**

አማካሪ ቦርዱ፡-

ሐ) ባለሥልጣኑን በፖሊሲና ስትራቴጂክ ነፃ ጉዳዮች ላይ ያማክራል፤

ከ) እንደ አስራላገነቱ የቴክኒክ ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም ይችላል፤

ለ) የራሱን የሰብሰባና የአሰራር ሥነ ሥርዓት ደንብ ያወጣል።

**፲. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር**

ሐ/ ዋና ዳይሬክተሩ የባለሥልጣኑ ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የባለሥልጣኑን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።

ከ/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (ሐ) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ የተመለከተውን የባለሥልጣኑን ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች ህግን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትሎ በመንግሥት በሚጸድቅ መመሪያ መሠረት የባለሥልጣኑን ሠራተኞች ይተግባራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የባለሥልጣኑን አመታዊ የሥራ ዕቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል።

**7. Organization of the Authority**

The Authority shall have:

- 1/ an Advisory Board;
- 2/ a Director General and two Deputy Director Generals to be appointed by the government; and
- 3/ the necessary staff.

**8. Members of the Advisory Board**

1/ Members of the Advisory Board shall be designated by the Minister upon the nomination of the Director General. Composition of the members shall be from:

- a) associations of health professionals;
- b) higher education institutions;
- c) consumers associations; and
- d) other appropriate associations, institutions and professionals.

2/ The Chairperson of the Advisory Board shall be designated from among the members.

**9. Duties and Responsibilities of the Advisory Board**

The Advisory Board:

- 1/ shall advise the Authority in respect of policy and strategic matters;
- 2/ may establish different technical committees as may be necessary;
- 3/ may adopt its own rules of procedures.

**10. Powers and Duties of the Director General**

1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Authority and shall direct and administer the activities of the Authority.

2/ Without prejudice to the generality of the provisions of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:

- a) exercise the powers and duties of the Authority specified under Article 6 of this Regulation;
- b) employ and administer personnel of the Authority in accordance with directives approved by the government following the basic principles of the federal civil service laws;
- c) prepare, and submit to the Ministry, annual plans and budgets of the Authority, and implement the same upon approval;

- መ) ለባለሥልጣን በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ዕቅድ መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
- ሠ) ባለሥልጣን ኮሚሽኖች ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣን ኑን ይወክላል፤
- ረ) የባለሥልጣንን የሥራ ክንውንና የሂሳብ ሪፖርቶች እዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል።
- ፪) ዋና ዳይሬክተሩ ለባለሥልጣን የሥራ ቅልጥናና በሚያስፈልገው መጠን ከሥልጣንና ተግባር በከፊል ለባለሥልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተሮችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

**፲፩. የምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ሥልጣንና ትግባራት**

- ሀ) ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፡-
  - ሀ) የባለሥልጣንን ተግባራት በማቀድ፣ በማይራጀት ፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛሉ፤ እና
  - ለ) በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጣቸውን ሥራዎች ያከናውናሉ።
- ፪) ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ተለይተው ከሌላ የተሰጠው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ለዋና ዳይሬክተሩ የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናሉ።

**፲፪. የባለሥልጣን በጀት**

የባለሥልጣን በጀት በመንግሥት ይመደባል።

**፲፫. የሂሳብ መዛግብት**

- ሀ) ባለሥልጣን የተሟላና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዛግብት መያዝ አለበት።
- ፪) የባለሥልጣን የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ለነዶች በዋናው አዲተር ወይም ዋናው አዲተር በሚሰይመው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ።

**፲፬. መብትና ግዴታ ስለማስተላለፍ**

በአዋጅ ቁጥር ፳፻፳፯/፲፱፻፺፩ ተቋቁሞ የነበረው የመድኃኒት አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን መብትና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለባለሥልጣን ተላልፈዋል።

**፲፭. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጻፍ ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፮ ቀን ፳፻፲፱ ዓ.ም  
መለስ ዜናዊ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

- d) effect payments in accordance with the approved budget and work plan of the Authority;
- e) represent the Authority in all its dealings with third parties;
- f) prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Authority.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to the Deputy Director Generals and employees of the Authority to the extent necessary for the efficient performance of the Authority.

**11. Powers and Duties of Deputy Director Generals**

- 1/ The Deputy Director Generals shall:
  - a) assist the Director General in planning, organizing, directing and coordinating the activities of the Authority; and
  - c) perform other activities specifically assigned to them by the Director General.
- 2/ The Deputy Director General who is specifically delegated shall act on behalf of the Director General in his absence.

**12. Budget**

The budget of the Authority shall be allocated by the government.

**13. Books of Accounts**

- 1/ The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2/ The books of accounts and other financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor designated by him.

**14. Transfer of Rights and Obligations**

The rights and obligations of the Drug Administration and Control Authority established under Proclamation No. 176/1999 are hereby transferred to the Authority.

**15. Effective Date**

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazzeta.

Done at Addis Ababa this 23<sup>rd</sup> day of August, 2010.  
MELES ZENAWI  
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA